

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Министерство образования и науки Республики Башкортостан  
Отдел образование МР Куюргазинский район РБ

МБОУ СОШ д.Павловка

РАССМОТРЕНО

руководитель ШМО

Амекачева А.Р.  
от «31» августа 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

зам. по УВР

Степанова Л.Н.  
№1 от «31» августа 2023г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор

Степанова С.В.  
от «31» августа 2023 г.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Учебного предмета «Башкирский язык»

(для 2-4 классов образовательных организаций)

Амекачева А.Р.

Павловка 2023





[illegible][illegible]

- 2012 𐎶𐎵𐎲𐎠𐏀 29 𐎧𐎺𐎠𐎥𐎢𐎽𐎫 𐎡𐎹𐎶𐎵𐎲𐎠𐏀 𐎡𐎹𐎶𐎵𐎲𐎠𐏀 𐎡𐎹𐎶𐎵𐎲𐎠𐏀 𐎡𐎹𐎶𐎵𐎲𐎠𐏀 « 𐎲 𐎵𐎲 𐎶𐎵𐎲𐎠𐏀 𐎡𐎹𐎶𐎵𐎲𐎠𐏀 »  
𐎶𐎵𐎲𐎠𐏀 𐎡𐎹𐎶𐎵𐎲𐎠𐏀 𐎡𐎹𐎶𐎵𐎲𐎠𐏀 𐎡𐎹𐎶𐎵𐎲𐎠𐏀 ♂ 273- 𐎶𐎵𐎲𐎠𐏀 ( 𐎡𐎹𐎶𐎵𐎲𐎠𐏀 𐎡𐎹𐎶𐎵𐎲𐎠𐏀 𐎡𐎹𐎶𐎵𐎲𐎠𐏀 𐎡𐎹𐎶𐎵𐎲𐎠𐏀 );

- 1991 25 1807-1 «  
(

[illegible][illegible]

« » ( );

, 2022 23 3/22-);

[illegible]

- 2020 30 613-  
 2020 30 613-  
 2020 30 613-





« ()»

[illegible][illegible]










[illegible][illegible]





[illegible]

$\infty$

$$\begin{array}{ccccccc} \text{U} & \text{U} & | & \text{U} & = & \text{U} & | & \text{U} & \text{U} & \text{U} & | & \text{U} & \text{U} \\ \text{U} & \text{U} & | & \text{U} & = & \text{U} & | & \text{U} & \text{U} & \text{U} & | & \text{U} & \text{U} \end{array}$$
$$\left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{n}}} \left( \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{n}}} \right) \right| \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{n}}} \left( \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{n}}} \right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 - \frac{1}{n}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{n}{n-1} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n 1 = \frac{n}{n-1} = \frac{n}{n-1}.$$

$\frac{1}{\sqrt{2}} \left( \begin{array}{c} |0\rangle \\ |1\rangle \end{array} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \begin{array}{c} |0\rangle \\ |1\rangle \end{array} \right), \text{ etc.}$

$$\sqrt{\text{diagram 1}} \neq \text{diagram 2} \quad \text{diagram 3} \geq \text{diagram 4} \quad \text{diagram 5} = \text{diagram 6} \quad \text{diagram 7} \neq \text{diagram 8}, \quad \text{diagram 9} = \text{diagram 10}$$
$$1-\overline{\text{III}} = \overline{\text{I}}\overline{\text{II}}-\overline{\text{III}}$$
$$\begin{aligned} & \text{[Diagram 1]} \pm \text{[Diagram 2]}. \text{[Diagram 3]} \pm (\text{[Diagram 4]} \text{ [Diagram 5]}). \sqrt{\text{[Diagram 6]}} \neq (\text{[Diagram 7]}, \text{[Diagram 8]}). - \text{[Diagram 9]} \end{aligned}$$

9

$\mathbb{R}$  ላይ  $a, b \in \mathbb{R}$  ሆኖ ተሰጥቶታል።  $a \leq b$  ሲሆን  $a, b$  መካከላቸው ያለውን ስኬት  $[a, b]$  ለማሳየት፣  $x \in [a, b]$  ለማሳየት ይቻላል።  
 $a \leq b$  ሲሆን  $a, b$  መካከላቸው ያለውን ስኬት  $[a, b]$  ለማሳየት፣  $x \in [a, b]$  ለማሳየት ይቻላል።

ለማሳየት  $a \leq b$  ሲሆን  $a, b$  መካከላቸው ያለውን ስኬት  $[a, b]$  ለማሳየት፣  $x \in [a, b]$  ለማሳየት ይቻላል።

ለማሳየት  $a \leq b$  ሲሆን  $a, b$  መካከላቸው ያለውን ስኬት  $[a, b]$  ለማሳየት፣  $x \in [a, b]$  ለማሳየት ይቻላል።

ለማሳየት  $a \leq b$  ሲሆን  $a, b$  መካከላቸው ያለውን ስኬት  $[a, b]$  ለማሳየት፣  $x \in [a, b]$  ለማሳየት ይቻላል።

ለማሳየት  $a \leq b$  ሲሆን  $a, b$  መካከላቸው ያለውን ስኬት  $[a, b]$  ለማሳየት፣  $x \in [a, b]$  ለማሳየት ይቻላል።

ለማሳየት  $a \leq b$  ሲሆን  $a, b$  መካከላቸው ያለውን ስኬት  $[a, b]$  ለማሳየት፣  $x \in [a, b]$  ለማሳየት ይቻላል።

ለማሳየት  $a \leq b$  ሲሆን  $a, b$  መካከላቸው ያለውን ስኬት  $[a, b]$  ለማሳየት፣  $x \in [a, b]$  ለማሳየት ይቻላል።

ለማሳየት  $a \leq b$  ሲሆን  $a, b$  መካከላቸው ያለውን ስኬት  $[a, b]$  ለማሳየት፣  $x \in [a, b]$  ለማሳየት ይቻላል።

ለማሳየት  $a \leq b$  ሲሆን  $a, b$  መካከላቸው ያለውን ስኬት  $[a, b]$  ለማሳየት፣  $x \in [a, b]$  ለማሳየት ይቻላል።

ለማሳየት  $a \leq b$  ሲሆን  $a, b$  መካከላቸው ያለውን ስኬት  $[a, b]$  ለማሳየት፣  $x \in [a, b]$  ለማሳየት ይቻላል።

ለማሳየት  $a \leq b$  ሲሆን  $a, b$  መካከላቸው ያለውን ስኬት  $[a, b]$  ለማሳየት፣  $x \in [a, b]$  ለማሳየት ይቻላል።





















- ካፍ ላይ ተገኝቶ ለሀገር ውስጥ ለሕዝብ ጥቅም የሚገለጽ (ፍቃድ ለሰጠው ሰነድ ላይ ምሳሌ ሲሆን) ለሀገር ውስጥ ለሕዝብ ጥቅም የሚገለጽ ሰነድ ሊሆን ይችላል፤

ፍቃድ ለሰጠው ሰነድ ላይ ምሳሌ ሲሆን፡

- የሀገር ውስጥ ለሕዝብ ጥቅም የሚገለጽ ሰነድ ሊሆን ይችላል፤

- የሀገር ውስጥ ለሕዝብ ጥቅም የሚገለጽ ሰነድ ሊሆን ይችላል፤

የሀገር ውስጥ ለሕዝብ ጥቅም የሚገለጽ ሰነድ ሊሆን ይችላል፤

- ሀገር ውስጥ ለሕዝብ ጥቅም የሚገለጽ ሰነድ ሊሆን ይችላል፤

- ሀገር ውስጥ ለሕዝብ ጥቅም የሚገለጽ ሰነድ ሊሆን ይችላል፤

ፍቃድ ለሰጠው ሰነድ ላይ ምሳሌ ሲሆን፡

- የሀገር ውስጥ ለሕዝብ ጥቅም የሚገለጽ ሰነድ ሊሆን ይችላል፤

ፍቃድ ለሰጠው ሰነድ ላይ ምሳሌ ሲሆን፡

- ሀገር ውስጥ ለሕዝብ ጥቅም የሚገለጽ ሰነድ ሊሆን ይችላል፤

የሀገር ውስጥ ለሕዝብ ጥቅም የሚገለጽ ሰነድ ሊሆን ይችላል፤

- የሀገር ውስጥ ለሕዝብ ጥቅም የሚገለጽ ሰነድ ሊሆን ይችላል፤

[illegible]
$$\int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$$
[illegible]

L T T L F F F

- [illegible]

- [illegible]





[illegible]

— 𐎠𐎡𐎢𐎣𐎤𐎥𐎦𐎧𐎨𐎩𐎪𐎫𐎬𐎭𐎮𐎯𐎰𐎱𐎲𐎳𐎴𐎵𐎶𐎷𐎸𐎹𐎺𐎻𐎼𐎽𐎾𐎿𐏀𐏁𐏂𐏃𐏄𐏅𐏆𐏇𐏈𐏉𐏊𐏋𐏌𐏍𐏎𐏏𐏐𐏑𐏒𐏓𐏔𐏕𐏖𐏗𐏘𐏙𐏚𐏛𐏜𐏝𐏞𐏟𐏠𐏡𐏢𐏣𐏤𐏥𐏦𐏧𐏨𐏩𐏪𐏫𐏬𐏭𐏮𐏯𐏰𐏱𐏲𐏳𐏴𐏵𐏶𐏷𐏸𐏹𐏺𐏻𐏼𐏽𐏾𐏿𐐀𐐁𐐂𐐃𐐄𐐅𐐆𐐇𐐈𐐉𐐊𐐋𐐌𐐍𐐎𐐏𐐐𐐑𐐒𐐓𐐔𐐕𐐖𐐗𐐘𐐙𐐚𐐛𐐜𐐝𐐞𐐟𐐠𐐡𐐢𐐣𐐤𐐥𐐦𐐧𐐨𐐩𐐪𐐫𐐬𐐭𐐮𐐯𐐰𐐱𐐲𐐳𐐴𐐵𐐶𐐷𐐸𐐹𐐺𐐻𐐼𐐽𐐾𐐿𐑀𐑁𐑂𐑃𐑄𐑅𐑆𐑇𐑈𐑉𐑊𐑋𐑌𐑍𐑎𐑏𐑐𐑑𐑒𐑓𐑔𐑕𐑖𐑗𐑘𐑙𐑚𐑛𐑜𐑝𐑞𐑟𐑠𐑡𐑢𐑣𐑤𐑥𐑦𐑧𐑨𐑩𐑪𐑫𐑬𐑭𐑮𐑯𐑰𐑱𐑲𐑳𐑴𐑵𐑶𐑷𐑸𐑹𐑺𐑻𐑼𐑽𐑾𐑿𐒀𐒁𐒂𐒃𐒄𐒅𐒆𐒇𐒈𐒉𐒊𐒋𐒌𐒍𐒎𐒏𐒐𐒑𐒒𐒓𐒔𐒕𐒖𐒗𐒘𐒙𐒚𐒛𐒜𐒝𐒞𐒟𐒠𐒡𐒢𐒣𐒤𐒥𐒦𐒧𐒨𐒩𐒪𐒫𐒬𐒭𐒮𐒯𐒰𐒱𐒲𐒳𐒴𐒵𐒶𐒷𐒸𐒹𐒺𐒻𐒼𐒽𐒾𐒿𐓀𐓁𐓂𐓃𐓄𐓅𐓆𐓇𐓈𐓉𐓊𐓋𐓌𐓍𐓎𐓏𐓐𐓑𐓒𐓓𐓔𐓕𐓖𐓗𐓘𐓙𐓚𐓛𐓜𐓝𐓞𐓟𐓠𐓡𐓢𐓣𐓤𐓥𐓦𐓧𐓨𐓩𐓪𐓫𐓬𐓭𐓮𐓯𐓰𐓱𐓲𐓳𐓴𐓵𐓶𐓷𐓸𐓹𐓺𐓻𐓼𐓽𐓾𐓿𐔀𐔁𐔂𐔃𐔄𐔅𐔆𐔇𐔈𐔉𐔊𐔋𐔌𐔍𐔎𐔏𐔐𐔑𐔒𐔓𐔔𐔕𐔖𐔗𐔘𐔙𐔚𐔛𐔜𐔝𐔞𐔟𐔠𐔡𐔢𐔣𐔤𐔥𐔦𐔧𐔨𐔩𐔪𐔫𐔬𐔭𐔮𐔯𐔰𐔱𐔲𐔳𐔴𐔵𐔶𐔷𐔸𐔹𐔺𐔻𐔼𐔽𐔾𐔿𐕀𐕁𐕂𐕃𐕄𐕅𐕆𐕇𐕈𐕉𐕊𐕋𐕌𐕍𐕎𐕏𐕐𐕑𐕒𐕓𐕔𐕕𐕖𐕗𐕘𐕙𐕚𐕛𐕜𐕝𐕞𐕟𐕠𐕡𐕢𐕣𐕤𐕥𐕦𐕧𐕨𐕩𐕪𐕫𐕬𐕭𐕮𐕯𐕰𐕱𐕲𐕳𐕴𐕵𐕶𐕷𐕸𐕹𐕺𐕻𐕼𐕽𐕾𐕿𐖀𐖁𐖂𐖃𐖄𐖅𐖆𐖇𐖈𐖉𐖊𐖋𐖌𐖍𐖎𐖏𐖐𐖑𐖒𐖓𐖔𐖕𐖖𐖗𐖘𐖙𐖚𐖛𐖜𐖝𐖞𐖟𐖠𐖡𐖢𐖣𐖤𐖥𐖦𐖧𐖨𐖩𐖪𐖫𐖬𐖭𐖮𐖯𐖰𐖱𐖲𐖳𐖴𐖵𐖶𐖷𐖸𐖹𐖺𐖻𐖼𐖽𐖾𐖿𐗀𐗁𐗂𐗃𐗄𐗅𐗆𐗇𐗈𐗉𐗊𐗋𐗌𐗍𐗎𐗏𐗐𐗑𐗒𐗓𐗔𐗕𐗖𐗗𐗘𐗙𐗚𐗛𐗜𐗝𐗞𐗟𐗠𐗡𐗢𐗣𐗤𐗥𐗦𐗧𐗨𐗩𐗪𐗫𐗬𐗭𐗮𐗯𐗰𐗱𐗲𐗳𐗴𐗵𐗶𐗷𐗸𐗹𐗺𐗻𐗼𐗽𐗾𐗿𐘀𐘁𐘂𐘃𐘄𐘅𐘆𐘇𐘈𐘉𐘊𐘋𐘌𐘍𐘎𐘏𐘐𐘑𐘒𐘓𐘔𐘕𐘖𐘗𐘘𐘙𐘚𐘛𐘜𐘝𐘞𐘟𐘠𐘡𐘢𐘣𐘤𐘥𐘦𐘧𐘨𐘩𐘪𐘫𐘬𐘭𐘮𐘯𐘰𐘱𐘲𐘳𐘴𐘵𐘶𐘷𐘸𐘹𐘺𐘻𐘼𐘽𐘾𐘿𐙀𐙁𐙂𐙃𐙄𐙅𐙆𐙇𐙈𐙉𐙊𐙋𐙌𐙍𐙎𐙏𐙐𐙑𐙒𐙓𐙔𐙕𐙖𐙗𐙘𐙙𐙚𐙛𐙜𐙝𐙞𐙟𐙠𐙡𐙢𐙣𐙤𐙥𐙦𐙧𐙨𐙩𐙪𐙫𐙬𐙭𐙮𐙯𐙰𐙱𐙲𐙳𐙴𐙵𐙶𐙷𐙸𐙹𐙺𐙻𐙼𐙽𐙾𐙿𐚀𐚁𐚂𐚃𐚄𐚅𐚆𐚇𐚈𐚉𐚊𐚋𐚌𐚍𐚎𐚏𐚐𐚑𐚒𐚓𐚔𐚕𐚖𐚗𐚘𐚙𐚚𐚛𐚜𐚝𐚞𐚟𐚠𐚡𐚢𐚣𐚤𐚥𐚦𐚧𐚨𐚩𐚪𐚫𐚬𐚭𐚮𐚯𐚰𐚱𐚲𐚳𐚴𐚵𐚶𐚷𐚸𐚹𐚺𐚻𐚼𐚽𐚾𐚿𐛀𐛁𐛂𐛃𐛄𐛅𐛆𐛇𐛈𐛉𐛊𐛋𐛌𐛍𐛎𐛏𐛐𐛑𐛒𐛓𐛔𐛕𐛖𐛗𐛘𐛙𐛚𐛛𐛜𐛝𐛞𐛟𐛠𐛡𐛢𐛣𐛤𐛥𐛦𐛧𐛨𐛩𐛪𐛫𐛬𐛭𐛮𐛯𐛰𐛱𐛲𐛳𐛴𐛵𐛶𐛷𐛸𐛹𐛺𐛻𐛼𐛽𐛾𐛿𐜀𐜁𐜂𐜃𐜄𐜅𐜆𐜇𐜈𐜉𐜊𐜋𐜌𐜍𐜎𐜏𐜐𐜑𐜒𐜓𐜔𐜕𐜖𐜗𐜘𐜙𐜚𐜛𐜜𐜝𐜞𐜟𐜠𐜡𐜢𐜣𐜤𐜥𐜦𐜧𐜨𐜩𐜪𐜫𐜬𐜭𐜮𐜯𐜰𐜱𐜲𐜳𐜴𐜵𐜶𐜷𐜸𐜹𐜺𐜻𐜼𐜽𐜾𐜿𐝀𐝁𐝂𐝃𐝄𐝅𐝆𐝇𐝈𐝉𐝊𐝋𐝌𐝍𐝎𐝏𐝐𐝑𐝒𐝓𐝔𐝕𐝖𐝗𐝘𐝙𐝚𐝛𐝜𐝝𐝞𐝟𐝠𐝡𐝢𐝣𐝤𐝥𐝦𐝧𐝨𐝩𐝪𐝫𐝬𐝭𐝮𐝯𐝰𐝱𐝲𐝳𐝴𐝵𐝶𐝷𐝸𐝹𐝺𐝻𐝼𐝽𐝾𐝿𐞀𐞁𐞂𐞃𐞄𐞅𐞆𐞇𐞈𐞉𐞊𐞋𐞌𐞍𐞎𐞏𐞐𐞑𐞒𐞓𐞔𐞕𐞖𐞗𐞘𐞙𐞚𐞛𐞜𐞝𐞞

[illegible] $\begin{array}{c} | \quad || \\ \text{---} \end{array}$ 

1-4- =  «  (  )  » =  : 

- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840

[illegible]

– 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 10

[illegible][illegible]






















|  |                                                                                      |                                                                                       |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                      |    |
|  |    |   |
|  |  |  |
















|                                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  |                                                                                              | <p>  </p>   |
| <p>  </p> <p>(8 <math>\frac{1}{2}</math>)</p>   | <p>  </p>   | <p>  </p>  |
| <p>  </p> <p>(5 <math>\frac{1}{2}</math>)</p> | <p>  </p> | <p>  </p> |









|                       |          |          |
|-----------------------|----------|----------|
|                       | <p> </p> | <p> </p> |
| <p> </p> <p>(8 ♩)</p> | <p> </p> | <p> </p> |
| <p> </p> <p>(2 ♩)</p> | <p> </p> | <p> </p> |



|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1-</p> <p>(4 ♯)</p> | <p></p> <p>1 ñ </p> | <p>1 ñ </p> |
| <p></p> <p>(7 ♯)</p>   | <p></p>                                                                                               | <p></p>    |



|                        |          |          |
|------------------------|----------|----------|
|                        |          | <p> </p> |
| <p> </p> <p>(5 ♯)</p>  | <p> </p> | <p> </p> |
| <p> </p> <p>(10 ♯)</p> | <p> </p> | <p> </p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>     </p> <p>(7 4)</p>         | <p>     </p> <p>(4 4)</p>         | <p>     </p> <p>(2 4)</p>         |
| <p>     </p> <p>(7 4)</p> | <p>     </p> <p>(4 4)</p> | <p>     </p> <p>(2 4)</p> | <p>     </p> <p>(7 4)</p> |
| <p>     </p> <p>(4 4)</p> | <p>     </p> <p>(2 4)</p> | <p>     </p> <p>(7 4)</p> | <p>     </p> <p>(4 4)</p> |









3-II = II III ñ 68 II.

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| $\infty$             |  |  |
| <p>2-</p> <p>(3)</p> |  |  |
| <p>(4)</p>           |  |  |
|                      |  |  |

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| <p>(8 ♪)</p>  |  |  |
| <p>(4 ♪)</p>  |  |  |
| <p>(7 ♪)</p>  |  |  |
| <p>(12 ♪)</p> |  |  |











|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    | <p>  <br/>  </p> | <p>  <br/>  </p> |
| <p>  <br/>  </p> | <p>  <br/>  </p> | <p>  <br/>  </p> |
| <p>  </p>                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |

4-  $\frac{111}{111} = \frac{111}{111} \tilde{n} 68 \frac{11}{11}$ .

|          |  |  |
|----------|--|--|
| $\infty$ |  |  |
| (2)      |  |  |
| (1)      |  |  |
|          |  |  |

|                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>  <br/> (5 ♯) </p>  | <p>  </p>  | <p>  </p>  |
| <p>  <br/> (10 ♯) </p> | <p>  </p> | <p>  </p> |

|                                                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                               |  |  |
| <p>Handwritten musical notation on a staff.</p> <p>(5 ♭)</p>  |  |  |
| <p>Handwritten musical notation on a staff.</p> <p>(34 ♭)</p> |  |  |
|                                                               |  |  |

|  |          |          |
|--|----------|----------|
|  | <p> </p> | <p> </p> |
|  | <p> </p> | <p> </p> |
|  | <p> </p> | <p> </p> |



